

The Prophets Manner of Prayer

የነብዩ ሙሐመድ(ሰ.ዐ.ወ) የሰላት አሰጋገድ ሁኔታ



ሰሰግድ እንዳያችሁኝ ሰገዱ!
ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ)

በወጣቱ ተልዕኮ(አህመድ የሱፍ)

Presented by: Youth-Mission Online Amharic Islamic
Books Publishing.



The Prophets Manner of Prayer

የነብዩ ሙሐመድ(ሰ.ዐ.ወ) የሶላት አሰጋገድ ሁኔታ

በሸህ አብዱል አዚዝ ኢብን አብዱላህ ኢብኑ ባዝ

ትርጉም በአህመድ የሱፍ

All right reserved

© የወጣቱ ተልዕኮ

የወጣቱ ተልዕኮ አንላይን እትም 2008

ሰሜን ወሎ ወልዲያ

ahmedyesuf29@gmail.com

+251927790323

<http://youth-mission.mobie.in>

የሰው ልጅ በትንሳኤ ቀን በመጀመሪያ የሚጠየቀው ስለ ሶላቱ ነው። እንዲሁም በሙእሚኖችና በኩፋሮች መካከል ያለ መለያ ሶላት ነው። ሶላት አንዱ የኢስላም ምሶሶ ሲሆን ልክ እንደሌሎቹ ኢባዳዎች ሊፈፀም የሚገባው የረሱልን ፈለግ በመከተል ነው። ይህን በተመለከተም ረሱል(ሰ.ዐ.ወ) ስሰግድ እንዳያችሁኝ ስጉዱ ብለዋል።

በዚች መጽሐፍ ነብያችን(ሰ.ዐ.ወ) ሶላታቸውን እንዴት ይሰግዱ እንደነበር በጽሁፍና ምስልን በማስደገፍ አንድ ባንድ እንማራለን።



የነብዩ ሙሐመድ(ሰ.ዐ.ወ) የሶላት አሰጋገድ ሁኔታ

በሸህ አብዱል አዚዝ ኢብን አብዱላህ ኢብኑ ባዝ ትርጉም በአህመድ የሱፍ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ርህራሄ እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው።

ምስጋና ለአላህ ይገባው። የአላህ ሰላትና ሰላም የነብያቶችና የመልዕክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በነብዩ ሙሐመድ(ሰ.ዐ.ወ) ላይ እንዲሁም በቤተሰቦቻቸውና በሶሃቦቻቸው ላይ ሁሉ ይሁን።

የዚች ፅሁፍ ዋና አላማ ነብዩ ሙሐመድ(ሰ.ዐ.ወ) ሰላታቸውን እንዴት ይሰግዱ እንደነበር መግለፅ ሲሆን ማንኛውም ሙስሊም ወንድም ሴቱም የነብዩን (ሰ.ዐ.ወ) የአሰጋገድ ሁኔታ እንደ አርአያችን አድርገን ለመያዝ ጥረት እናደርግ ዘንድ ይችን ጽሁፍ ማቅረብ እወዳለሁ። ምክኒያቱም በቡኻሪ በተዘገበው ሐዲስ መሰረት ነብዩ(ሰ.ዐ) ስሰግድ እንዳያችሁኝ አድርጋችሁ ስገዱ ብለዋልና። ሆኖም የነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) የሶላት አሰጋገድ ሁኔታ እንደሚከተለው ነው።

ገና በመጀመሪያ አላህ በቁርአኑ ባዘዘው መንገድ ሙሉ የሆነ ወዲእ በደንብ እናደርጋለን።

=<({አል-ቁርአን 5:6})>=


{6} እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ሶላት ለመስገድ ባሰባችሁ ጊዜ ፊቶቻችሁን እና እጆቻችሁንም እስከ ክርኖቻችሁ ድረስ እጠቡ፤ እራሳችሁንም በውሃ አብሱ፤ እግሮቻችሁን እስከ ቁርጭምጭሚታችሁ ድረስ እጠቡ።

ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ሶላት ያለ ውዳኔ ባዶ ነው ብለዋል። በሌላ ዘገባ ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) አንድን ሰው ሲያስተምሩት ለሶላት ከመቆምህ በፊት መሉ የሆነ ውዳኔ በደንብ አድርግ ሲሉ አስተምረውታል።

2ኛ ፊትንና ሙሉ አካልን ወደ ካእባ በማዞር የምንሰግደው ሶላት የትኛው እንደሆነ ማለትም ሱና ነው ወይስ ፈርድ ፣ ዙህር ነው ወይስ አስር የሚለውን በልባችን መነየት ወይም ማሰብ ይኖርብናል። ይሁንና በማንኛውም ሁኔታ ላይ ለምንሰራው ስራ ስንነይት ድምፃችንን ከፍ አድርገን መሆን አይኖርበትም። ምንኒያቱም ድምፅን ከፍ አድርጎ ለሶላት ኒያ ማድረግ የነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ሆነ የሱሃባዋቻቸው ተግባር አይደለምና። ከዚህም በማስከተል ሶላት በምንሰግድ ወቅት በፊት ለፊታችን ሰዎች እንዳያልፉ ለማድረግ ፊት ለፊታችን ላይ ሱትራ ማድረግ ይኖርብናል።




3ኛ አሏሁ አክበር ስንል ወዲያውኑ እይታችንን ሱጁድ የምናደርግበት ቦታ ላይ ብቻ እናደርጋለን።



4ኛ ተከቢረቱል ኢህራም (አሏሁ አክበር) ስንል እጆቻችንን በትከሻችን ወይም በጀሯችን ትይዩ ከፍ እናደርጋለን።

5ኛ ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ያደርጉ እንደነበረው ቀኝ እጃችንን በግራ እጃችን ላይ በመደረብ ደረታችን ላይ እናስቀምጣለን።



6ኛ በማስከትል የሶላት መግቢያ ዱአ እናነባለን። ልናነብ ከምንችላቸው የሶላት መግቢያ ዱአዎች መካከል፡-

ሱብሃነክ አሏህም ወቢሃምዲክ ወተባረክ ኢስሙክ ወተአላ ጅዱክ ወላ ኢላሃ ገይሩክ።

ትርጉሙ፡ አሏህ ሆይ! ክብርና ምስጋና ይገባህ። ስምህ የተቀደሰ ነው። ልቅናህ ከፍ ያለ ነው። ከአንተውጭ ሌላ አምላክ የለም ።

አሏሁመ ባኢድ በይኒ ወበይነ ኸጧያ ከማ በዕደተ በይነል መሸሪቂ ወል መግሪብ አሏሁመ ነቂኒ ሚን ኸጧያ ከማ ዩነቃ ሰውቡል አብየድ ሚነዱነስ አሏሁመ ኢግሲልኒ ሚን ኸጧያ ቢሰልጅ ወል ማኢ ወል በረድ።

ትርጉሙ፡


አሏህ ሆይ! ምስራቅን ከምዕራብ እንዳለያየኸው ሁሉ እኔንም ከወንጀሌ አለያየኝ። አሏህ ሆይ! ነጭ ልብስ ከእድፍ እንደሚፀዳው እኔንም ከሐፀያት አፀዳኝ። አሏህ ሆይ! ሃፀያቴን በውርጭ ፣ በውሃና በበረዶ እጠብልኝ።

ወይም ሌሎች ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ያነቧቸው የነበሩ የሶላት መክፈቻ ዱአዎችን ማንበብ። እነዚህን ዱአዎች እያፈራረቅን ማንበባችን የበለጠ ለሱናው ቅርብ ያደርገናል።

ታዲያ የሶላት መክፈቻ ዱአውን ካነበብን ብኋላ አኡዙ ቢላሂ ሚነሸይጧኒ ረጅም እንላለን። ትርጉሙ ከተረገመው ሸይጧን በአሏህ እጠበቃለሁ ማለት ነው። ከዚህም በማስከተል ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም (በአሏህ ስም እጅግ በጣም ርህሩህ አጅግ በጣም አዛኝ በሆነው) እንላለን። ቀጥለንም ፋቲሃን እናነባለን። ምክኒያቱም ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ሶላት ያለ ፋቲሐ ባዶ ነው ብለዋልና።

ፋቲሃን ቀርተን እንደጨረሰንም አሚን እንላለን። ፋቲሃን ስንቀራ ድምፃችንን ከፍ አድርገን ሲሆን አሚን ስንልም ድምፃችንን ከፍ እናደርጋለን። ፋቲሃን ስንቀራ ድምፃችንን አጥፍተን በሚሆንበት ወቅት ግን አሚን ስንልም ድምፃችንን አጥፍተን መሆን ይኖርበታል። ከረሱል ሱና ጋር ይገጥምልን ዘንድ አጫጭር ሲራዎችን በዙሁር ፣ በአስርና በኢሻ ሶላት የምንቀራ ሲሆን በፈጅር ሶላት ግን ረዥም ሱራ መቅራቱ ይወደዳል። በመግሪብ ሶላት ግን ረዥም ወይም አጭር ሱራ በማፈራረቅ መቅራት እንችላለን።

ገኛ እየሰገድን ሩኩዕ ልናደርግ ስንል እጃችንን በትከሻችን ወይም በጀሯችን ትይዩ በማድረግ አሏሁ አክበር (አሏሁ ሃያል ነው) በማለት እናጎነብሳለን። ታዲያ ስናጎነብስ እራሳችን እና ጀርባችን ትይዩ እድርገን የእጃችንን ጣቶች ዘርዘር እንዳሉ በጉልበታችን ላይ አድርገን እንዳጎነብስን ቢያንስ ሶስት ጊዜ ሱብሃን አሏሁ ረቢየል አዚም (ለሃያሉ ጌታ ልቅና ይገባው) እንላለን። ከዚህ በተጨማሪ እንዳጎነብስን ሱብሃክ አሏሁም ረቢየል ወይም ወቢሃምዲክ አሏሁም ኢግሬርሊ እንላለን። ትርጉሙ ጌታችን አሏሁ ሆይ! ምስጋናና ልቅና ይገባህ። አሏሁ ሆይ! ምህረትህን ለግሰኝ ማለት ነው።




8ኛ ከሩኩዕ እራሳችንን ቀና ስናደርግ እጃችንን በትከሻችን ወይም በጀሯችን ትይዩ ከፍ በማድረግ ሰሚአሏሁ ሊመን ሃሚዳ (አሏህ አመስጋኙን ሰሚ ነው) እንላለን። ከዚህ በማስከተል ረብና ወለከል ሃምድ ሐምደን ከሲረን ጦይቦን ሙባረከን ፊህ (ጌታችን ሆይ! ምስጋና ይገባህ ብዙና የተባረከ ምስጋና) እንላለን።




ነገርግን ኢማም ተከትለን በምንሰግድበት ወቅት ኢማሙ ሰሚ አሏሁ ሊመን ሐሚዳ ሲል እኛ ደግሞ ረብና ወለከል ሐምድ እንላለን።


ይህ በዚህ እንዳለ ከሩኩዕ ተነስተን ሱጁድ እስከናደርግ ድረስ የቀኝ እጃችን በግራ እጃችን ላይ ደርቦን ደረታችን ላይ ማስቀመጡ የተወደደ ነው። ኢብን ሐጀር እና ሰሃል ኢብን ሰይድ እንዳስተላለፉት እራሳችንን ከሩኩዕ ቀና ካደረግን ብኋላ ሱጁድ እስከናደርግ ድረስ ቀኝ እጃችንን በግራ እጃችን ላይ ደርቦን ደረት ላይ ማስቀመጣችን የረሱል(ሰ.ዐ.ወ) ተግባር ወይም ሱና እንደሆነ አስተላልፏል። ከዚህ በማስከተል



9ኛ አዲሁ አክበር (አዲህ ሃያል ነው) በማለት መሬት ላይ እንደፋለን። በግንባራችን ከመደፋታችን በፊት ግን እጃችንን ወለሉን ሳናስነካ በጉልበታችን እንበረከካለን። ይህ ግን ለሚችል ሰው ነው። የማይችል ከሆነ ቀድሞ ወለሉን በእጁ መንካት ይችላል።



የእጃችንና የእግራችን ጣቶች ወደ ቁብላ መዞር ይኖርባቸዋል።




እጆቻችን መዞርጋት፤ ጣቶቻችን መጠጋጋት ይኖርባቸዋል። ሱጅድ ስንወርድ የሚከተሉት ሰባት የአካል ክፍሎች ብቻ ወለሉን ወይም መሬቱን ማስነካት ይኖርብናል። ግንባራችን ፣ አፍንጫችን ፣ እጃችን ፣ ጉልበታችን እና የእግር ጣታችን የውስጠኛው ክፍል ናቸው። እነዚህን የአካል ክፍሎች መሬት በማስነካት ሶስቴና ከዚያ በላይ ሱብሃነ ረቢያል አዕላ (ልኡል የሆነው ጌታየ ጥራት ይገባው) ማለት ይኖርብናል።

በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳለን ከዚህ በተጨማሪ ሰብሃካክ አሏቸውም ረብና ወቢሃምዲክ አሏቸውም ግፊርሊ (ጌታችን አሏህ ሆይ! ልቅና እና ምስጋና ይገባህ። አሏህ ሆይ! ማረኝ) ማለት እንችላለን። እነዚህንና ሌሎች ዱክዎችን ማድረግ እንችላለን። የምናደርገው ዱክ ግን አለማዊ ለሆኑ ነገሮች ብቻ ሳይሆን ለአሂራ የሚሆነንን ነገር ጭምር መሆን አለበት።

የምንሰግደው ሰላት ፈርድም ሆነ ሱና እጃችንን ወደ ጎናችን ወይም ወደ ሆዳችን ማስጠጋት አይኖርብንም። ታፋችንም ከእግራችን ጋር መጣበቅ የለበትም። ስንሰግድ ክንዳችን ከወለሉ ጋር መነካካት የለበትም። ምክኒያቱም ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ክንዳችንን ወለሉ ላይ ማስቀመጥ ወይም መዘርጋት እንዴሌለብን ሲያዙን ሱጁዳችሁን አስተካክሉ፤ በሷም ላይ ቀጥ በሉ። ውሾች እንደሚያደርጉት ክንዶቻችሁን መሬት ላይ አትዘርጉ ሲሉ አዘዋልና።


10ኛ ከዚያም ከሱጁድ አሏሁ አክበር ብለን እራሳችንን ቀና በማድረግ የግራ እግራችንን ወለሉ ላይ አድርገን በእሱ ላይ እንቀመጥበታለን። የቀኝ እግራችንን መሬት ላይ ተክለን እጃችንን ጉልበታችን ላይ አድርገን ሶስት ጊዜ ረቢ ግፊርሊ (ጌታየ ማረኝ) እንላለን። ወይም ደግሞ አሏሁም ግፊርሊ ወርሃምኒ ወሀዲኒ ወጁቡርኒ ወአፋኒ



ወርዘቅኒ ወረፋእኒ (አሏህ ሆይ! ምህረትን ለግሰኝ። እዘንልኝ ፣ ምራኝ ፣ ጠግነኝ ፣ ጤንነትን ለግሰኝ ፣ ሲሳይ ለግሰኝ ፣ ከፍም አድርገኝ) እንላለን።

11ኛ አሏሁ አክበር ብለን ደግመን ሱጁድ በማድረግ ቀደምብለን ሱጁድ ላይ እንዳልነው

ሶስት ጊዜና
ከዚያ በላይ
ሱብሃን ረቢየል
አዕላ (ልዑል
የሆነው ጌታየ



ጥራት ይገባው) ማለት ይኖርብናል። የመጀመሪያው ሱጁድ ላይ ያደረግናቸውን ነገሮች ደግመን እናደርጋለን።

12ኛ ከዚያም አሏሁ አክበር በማለት ተረጋግተን ወይም በቀስታ እንቆማለን፤ የመጀመሪያው ረከአ ላይ እንዳደረግ ነው ፋቲሃን እና ሌላ የተወሰኑ የቁርአን አናቅፅቶችን እናነባለን። እናም የመጀመሪያው ረከአ ላይ ያደረግነውን ነገሮች ደግመን እናደርጋለን።



ኢማምን ተከትለን ስንሰግድ እሱን መቅደም አይኖርብንም ምክኒያቱም በቡካሪና በሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ መሰረት ነብዩ(ሲ.ዐ.ወ) ኢማም ሆነላችሁ ትከተሉት ዘንድ። እናም ከተግባሩ አታፈንግጡ። አሏሁ አክበር

ባለ ጊዜ ከእሱ ብኋላ የዚህኑ ተመሳሳይ በሉ። ሲያገነብስ አገንብሱ። ሰሚ አሏሁ ሊመን ሐሚዳ ሲል ረበና ወለከል ሐምድ በሉ። ሱጁድ ሲያደርግ ሱጁድ አድርጉ ብለዋል።

13ኛ የምንሰግደው ሶላት ልክ እንደ ፈጅር ሶላት ፣ ኢድ ሶላት ወይም እንደ ጁምአ ሶላት ሁለት ረከአ ያለው ከሆነ ከሁለተኛው ሱጁድ ቡኋላ የግራ እግራችንን ወለሉ ላይ አድርገን የቀኝ እግራችንን መሬት ላይ ተክለን ጣቶቻችን እንደተገጣጠሙ እጃችንን ታፋችን ላይ አድርገን በመቀመጥ የሚከተለውን ተሸሁድ እናነባለን። ታዲያ ይህን እያነበብን እያለ አሸሃዱ አላ ኢላሃ ኢለሏህ የሚለው አረፍተነገር ላይ ስንደርስ የአሃዳዊነታችንን ጠቋሚ የሆነችውን ጠቋሚ ጣታችንን ብቻ ከፍ እናደርጋለን።



አተሃያቱ ሊላሂ ወሰለዋቱ ወጠይባቱ ወሰላሙ አለይከ አዩሃ ነብዩ ወረሀሙቱሏሂ ወበረካቱህ አሰላሙ አለይና ወአላ ኢባዲላሂ አሲሊሂነ አሸሃዱ አላ ኢላሃ ኢላሁ ወሸሃዱ አነ ሙሐመድን አብዱሁ ወረሱሉህ አሏሁሙ ሰሊ አላ ሙሐመድ ወአላ አሊ ሙሐመድ ከማ ሶላይተ አላ ኢብራሂም ወአላ አሊ ኢብራሂም ኢነከ ሃሚዱን መጅድ ወባሪክ አላ ሙሐመድ ከማ ባረክተ አላ ኢብራሂም ወአላ አሊ ኢብራሂም ኢነከ ሐሚዱን መጅድ።

ትርጉም:

ሰላምታ ፣ ሰላቶችና መልካም ነገሮች ሁሉ የአሏህ ናቸው። ነብዩ ሆይ!
የአሏህ ሰላም ፣ እዝነትና በረከት በአንቱ ላይ ይሁን። ሰላም በእኛና በአሏህ
ደጋግ ባሮች ላይ ይሁን። ከአሏህ ውጭ ሌላ አምላክ አለመኖሩን
እመሰክራለሁ። ሙሐመድ የአሏህ መልዕክተኛና ባሪያ መሆናቸውን
እመሰክራለሁ። አሏህ ሆይ! ኢብራሂምንና ቤተሰቦቹን እንደባረከው ሁሉ
ሙሐመድንና ቤተሰቦቻቸውን ባርክ። አንተ ምስገኑ ሃያሉ ነህና። አሏህ
ሆይ! ኢብራሂምንና ቤተሰቦቹን እንደባረካቸው ሁሉ ሙሐመድንና
ቤተሰቦቻቸውን ባርክ። አንተ ምስገኑን ሃያል ነህ።

ተሸሁዱን ካነበብን ብኋላ ከአራት መጥፎ ነገሮች የአሏህን ከለላ እንሻለን።
እንዲህም እንላለን፡-

አሏሁም ኢኒ አኡዙቢከ ሚን አዛቢል ቀብር ወሚን አዛቢ ጀሃነም ወሚን
ፊትነቲል መህያ ወልመማቲ ወሚን ሸሪ ፊትነቲ መሲኸ ደጃል።

ትርጉም:

አሏህ ሆይ! ከቀብርና ከጀሃነም ቅጣት ፣ ከህይወትና ከሞት ፈተና
እንዲሁም ከተንኮለኛው መሲሁ ደጃል ፈተና በአንተ እጠበቃለሁ።

ከዚህ በተጨማሪ አሏህ በዱንያም በአሂራም መልካም ነገር ይቸረን ዘንድ

፣ ለቤተሰቦቻችንና ለወዳጅ ዘመዶቻችን በአጠቃላይ ለኡማ በሱና ሶላቶችም ሆነ በፈርድ ሶላቶች ላይ ማድረግ እንችላለን።

በመጀመሪያ ፊታችንን ወደ ቀኝ ጎናችን በማዞር አሰላሙ አለይኩም ወረሀመቱሏህ (የአሏህ ሰላምና እዝነት በእናንተ ላይ ይሁን በማለት እንዲሁ ፊታችንን ወደ ግራ ጎናችን በማዞር አሰላሙ አለይኩም ወረሀመቱሏህ በማለት ሶላታችንን እናጠናቅቃለን።



14ኛ የምንሰግደው ሶላት ልክ እንደ መግራብ ሶላት 3 ረከአ ያለው ከሆነ ተሸሁዱን አንብቦን እንደጨረስን ቆም ብለን እጃችንን በትኩሻችን ወይም በጆሯችን ትይዩ ከፍ በማድረግ አሏሁ አክበር እንላለን። ቀድመን እንደገለፀነው የቀኝ እጃችንን የግራ እጃችን ላይ ደርቦን ደረታችን ላይ በማስቀመጥ ፋቲሃን እንቀራለን። ከላይ በተገለፀው መልኩ ሩኩአችንንና ሱጁዳችንን አድርገን ተሸሁድ አንብቦን አሰላሙ አለይኩም ወረሀመቱሏህ በማለት ሶላታችንን እናጠናቅቃለን። ሶላታችንን ካጠናቀቅን ቡኋላም የሚከተሉትን ዚክሮች እንላለን።

አስተግፊሩሏህ (ሶስት ጊዜ ካልን ብኋላ) አሏሁም አንተ ሰላም ወሚንከሰላም ተባረክተ ያዙልጃላሊ ወል ኢክራም።

ትርጉሙ፡

አሏህን ምህረት እጠይቅሃለሁ (የሚለውን ሶስት ጊዜ ካልን ብኋላ) አሏህ ሆይ! አንተ ሰላም የሰላም ምንጭ ፣ የተባረከ ፣ ሃያል ፣ ረድኤተ ብዙ ነህ።

እንዲሁም 33 ጊዜ ሱብሃነሏህ 33 ጊዜ አልሃምዱ ሊላህ 33 ጊዜ አሏሁ አክበር በማለት አሏህን ማወደስ እንችላለን።

እንዲሁም አያተል ኩርሲን ፣ ሱረቱል ኢኸላስን ፣ ሱረቱል ፈለቅንና ሱረቱል ናስን ሶስት ጊዜ ከፈጅር ሶላትና ከመግራብ ሶላት ብኋላ መቅራቱ የተወደደ ነው። ምክኒያቱም ይህ የረሱል ሱና እንደሆነ ተዘግቧልና።

የሱና ሶላቶችን እንዲሁ መስገድ ይኖርብናል። ለምሳሌ ረዋቲብ ተብሎ የሚጠራው ሁለት ረከአ ከዙሁር ሶላት በፊት ፣ ሁለት ረከአ ከዙሁር በፊት ፣ ሁለት ረከአ ከኢሻ ሶላት ብኋላ እና ሁለት ረከአ ከፈጅር ሶላት በፊት መስገድ ይኖርብናል።

የሱና ሶላቶችን መስጊድ ውስጥ መስገዱ ተቃውሞ ባይኖረውም ነገርግን ቤት ውስጥ መስገዱ በላጭ ነው። ምክኒያቱም ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) በጀመሩ ለሚሰገድ ፈርድ ሶላት ውጭ በላጭ የሆነው ሶላት ቤት ውስጥ የሚፈጸም ስግደት ነው ብለዋል።

ማንኛውም አይነት አስተያየት ፣ ትችትና ነቀፌታ ካለዎት በኢሜል አድራሻዎ ahmedyesuf29@gmail.com ላይ ሊፀፍልኝ ወይም ደግሞ 251927790323 ላይ ሊደውሉልኝ ይችላሉ። የወጣቱ ተልዕኮ ኢሰላማዊ መጣጥፎችን ለማግኘት <http://youth-mission.mobie.in> ይጎብኙ። ጀዛኩሙለህ ኸይረን ከሲረን!